

የወልኸት-ሳላ የቁጥጥር አደን ቀበሌ ድንበር ለመወሰን የወጣ ደንብ ቁጥር /2001

ዓላማ

የክልሉ የዱር እንስሳት ሀብት መገኛ ቦታዎችን በአግባቡ እንዲጠበቁ፣ እንዲለሙና ጥቅም ላይ እንዲውሉ ለማድረግ፣

ክልሉ ካሉት የዱር እንስሳት ሀብት ፍጆታዊ ጥቅም በአግባቡ እና ዘላቂ በሆነ መንገድ መጠቀም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፣

ክልሉ ያለውን የመሬት ሀብት በአግባቡ እና የተሻለ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ሥነ-ምህዳራዊ ጥቅም ሊሰጡ በሚችሉበት ሁኔታ ጥቅም ላይ ለማዋል በማስፈለጉ፣

ስለዚህ የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት አስፈጻሚና ፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 64/95 አንቀጽ 56 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት የሚከተለው ደንብ ተደንግጓል።

ክፍል አንድ
ጠቅላላ ድንጋጌዎች

1/ አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ «ደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት በደቡብ ኦሞ ዞን የወልኸት-ሳላ የቁጥጥር አደን ቀበሌ ድንበር ለመወሰን የወጣ ደንብ ቁጥር _____ /2001 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

2/ ትርጓሜ

□ቃሉ ስ□ሜ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

1. «**ቁጥጥር አደን ቀበሌ**» ማለት □ወልኸት-ሳላ የቁጥጥር አደን ቀበሌ ማለት ነው።
2. «**ተልት**» ማለት ከድንጋይ ወይም ከብረት ወይም ከሌላ ቋሚ ከሆነ ነገር ተሰርቶ የተቀመጠ የወሰን መለያ ምልክት ማለት ነው።

A REGULATION MADE TO DEMARCATATE THE BOUNDARIES OF WELSHET-SALA CONTROLLED HUNTING AREA NO _____/2009

Objective

- In order to conserve, develop and utilize appropriately the wildlife resource areas of the region.
- For it is found necessary to utilize through consumptive uses the wildlife resources found in the region in an appropriate and sustainable manner.
- For it is necessary to use land resources of the region in a way that it provide better economical, social and ecological benefits.

Thus, the following regulation is issued as per the proclamation which is made to define the authority and task of the Southern Nations, Nationalities, Peoples Regional State No.64/2003, Article 56 Sub-Article 1.

PART ONE
GENERAL PROVISIONS

1. Short Article

This regulation hereafter be cited as the “Southern Nations Nationalities Peoples Regional State Welshet-Sala Controlled Hunting Area boundary demarcation regulation No. _____/2009”.

2/ Definitions

Unless the context otherwise requires, in this regulation:

1. “Controlled Hunting Area” means the Welshet-Sala Controlled Hunting Area.
2. “Beacon” means a sign made from concrete, metal or other similar material to show the boundary.

ክፍል ሁለት
ስያሜ፣ መከለልና ወሰን

3/ ስያሜ

የቁጥጥር አደን ቀበሌው ክልሉን አቋርጠው በሚያልፉ ሁለት ወንዞች /ወልኦሽት እና ሳላ/ ስሞች በማጣመር የወልኦሽት-ሳላ የቁጥጥር አደን ቀበሌ ተብሏል።

4/ ቁጥጥር አደን ቀበሌው መከለል

4.1. በደቡብ አሞ ዞን በሚገኘው የሳላማን ወረዳ ውስጥ ከዚህ ቀጥሎ በዝርዝር በተመለከቱት ወሰኖች በተከለለው ሥፍራ ላይ የወልኦሽት-ሳላ ቁጥጥር አደን ቀበሌ ደንበር ተከልሏል።

5. ቁጥጥር አደን ቀበሌው ክልል ወሰን

ሀ/ አጠቃላይ መግለጫ

የወልኦሽት-ሳላ ቁጥጥር አደን ቀበሌ በደቡብ አሞ ዞን የሚገኝና 35000 ሄክታር ቦታ የሚሸፍን ሆኖ በሚከተለው ጂኦግራፊያዊ ሎንግቲዩድና ላቲቲዩድ መሰረት ያሉትን ቦታዎች የሚያካልል ነው።

- ሀ. 06°08'25" ሰሜን እና 36°14'43" ምስራቅ
- ለ. 06°08'25" ሰሜን እና 36°27'32" ምስራቅ
- ሐ. 05°58'30" ሰሜን እና 36°27'32" ምስራቅ
- መ. 05°58'30" ሰሜን እና 36°14'43" ምስራቅ

ለ/ ግረግር መግለጫ

1. የወልኦሽት-ሳላ ቁጥጥር አደን ቀበሌ ድንበር ከሳላ ወንዝ ዳር በስተምዕራብ 20 ሜትር ርቀት በዱብራ ሳጋራ በሚባል ቦታ ላይ 05°58'30" ሰሜን እና 36°15'42" ምስራቅ ይጀምራል። (ጉልት ቁጥር 1)፤
2. ከዚያም ከጉልት ቁጥር 1 በቀጥታ መስመር በስተምዕራብ አቅጣጫ በ2.2 ኪ.ሜ ርቀት፣ 05°59'12" ሰሜን እና 36°14'43" ምስራቅ። (ጉልት ቁጥር 2)፤
3. ከዚያም ከጉልት ቁጥር 2 በቀጥታ መስመር በስተሰሜን አቅጣጫ በ6.1 ኪ.ሜ ርቀት በኒፕሲ ተራራ አናት ላይ 06°02'28" ሰሜን እና 36°15'05" ምስራቅ። (ጉልት ቁጥር 3)፤

PART TWO
NAMING, DEMARCATION AND BOUNDARY

3/ Naming

While taking in to account two rivers crossing the controlled hunting area, Welshet and Sala, the area shall be named, by combining the names, as Welshet-Sala Controlled Hunting Area.

4/ Demarcation of the Controlled Hunting Area

4.1 The Welshet-Sala Controlled Hunting Area is established in an area found in South Omo Zone: Sala-Mago Woreda demarcated by the following boundaries.

5/ The Boundaries of the Controlled Hunting Area

A/ General Description

Welshet-Sala Controlled Hunting Area is found in South Omo Zone and covers 35000 hectares km² of land within the following Longitudes and Latitudes.

- A. 06°08'25" North and 36°14'43" East
- B. 06°08'25" North and 36°27'32" East
- C. 05°58'30" North and 36°27'32" East
- D. 05°58'30" North and 36°14'43" East

B. Detailed Description

1. The boundary of Welshet-Sala Controlled Hunting Area is commencing at 20 meter west of the west bank Sala River at a location called Dubra-Sagara, 05°58'30" N and 36°15'42" E. /Beacon No. 1/
2. Thence in a straight line alignment to the west direction 2.2 km far from Beacon No 1 at the bearing of 294°, 05°59'12" N and 36°14'43" E. /Beacon No.2/
3. Thence in a straight line alignment to the north direction 6.1 km far from Beacon No2 at the bearing of 7° on the summit of Mt. Nipisi, 06°02'28" N and 36°15'05"E. /Beacon No.3/

- | | |
|---|--|
| <p>4. ከዚያም ከጉልት ቁጥር 3 በቀጥታ መስመር በስተሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በ11.0 ኪ.ሜ ርቀት በብልኮር ተራራ አናት ላይ 06°06'59" ሰሜን እና 36°18'31" ምስራቅ። (ጉልት ቁጥር 4)፤</p> | <p>4. Thence in a straight line alignment to the north west direction 11.0 km far from Becan No 3 at the bearing of 39⁰, on the Summit of Bilcor Mountain, 06°06'59' N and 36°18'31"E. /Beacon No. 4/</p> |
| <p>5. ከዚያም ከጉልት ቁጥር 4 በቀጥታ መስመር በስተሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ የተራራውን ሰንሰለት በማቋረጥ በ6.6 ኪ.ሜ ርቀት በብስኪኒ ተራራ አናት ላይ 06°08'25" ሰሜን እና 36°21'47" ምስራቅ። (ጉልት ቁጥር 5)፤</p> | <p>5. Thence in a straight line alignment to the north west direction 6.6 km far from Becan No 1 on the summit of Mt. Beskini⁰, 06°08'25" N and 36°21'47"E. /Beacon No.5/</p> |
| <p>6. ከዚያም ከጉልት ቁጥር 5 በቀጥታ መስመር በስተደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በ11.0 ኪ.ሜ ርቀት በቸማሊች ተራራ አናት ላይ 06°07'32" ሰሜን እና 36°27'32" ምስራቅ። (ጉልት ቁጥር 6)፤</p> | <p>6. Thence in a straight line alignment to the south west direction 11.0 km from Becan No 5 on the summit of Mt. Chumalich, 06°07'32"N and 36°27'32"E. /Beacon No.6/</p> |
| <p>7. ከዚያም ከጉልት ቁጥር 6 በቀጥታ መስመር በስተደቡብ አቅጣጫ በ7.2 ኪ.ሜ ርቀት በኮሊሹ ተራራ አናት ላይ 06°03'44" ሰሜን እና 36°26'46" ምስራቅ። (ጉልት ቁጥር 7)፤</p> | <p>7. Thence in a straight line alignment to the south direction 7.2 km from Becan No 6 on the summit of Mt. Koleshu, 06°03'44" N and 36°26'46" E. /Beacon No.7/</p> |
| <p>8. ከዚያም ከጉልት ቁጥር 7 በቀጥታ መስመር በስተደቡብ አቅጣጫ በ3.0 ኪ.ሜ ርቀት በኪልቦናኛዊኝ ተራራ አናት ላይ 06°02'16" ሰሜን እና 36°26'02" ምስራቅ። (ጉልት ቁጥር 8)፤</p> | <p>8. Thence in a straight line alignment to the south direction 3.0 km from Becan No 7 on the summit of Mt. Elbongnawign, 06°02'16" N and 36°26'02"E. /Beacon No.8/</p> |
| <p>9. ከዚያም ከጉልት ቁጥር 8 በቀጥታ መስመር በስተደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በ7.3 ኪ.ሜ ርቀት በቸራች ጉብታ አናት ላይ 05°59'42" ሰሜን እና 36°23'03" ምስራቅ። (ጉልት ቁጥር 9)፤</p> | <p>9. Thence in a straight line alignment to the south west direction 7.3 km from Becan No 8 on the summit of Mt. Churach, 05°59'42" N and 36°23'03"E. /Beacon No. 9/</p> |
| <p>10. ከዚያም ከጉልት ቁጥር 9 በቀጥታ መስመር በስተደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በ2.3 ኪ.ሜ ርቀት በማዳዳሪች ጉብታ አናት ላይ 05°58'41" ሰሜን እና 36°22'21" ምስራቅ። (ጉልት ቁጥር 10)፤</p> | <p>10. Thence in a straight line alignment to the north west direction 2.3 km from Becan No 9 on the summit of Madadarich hill, 05°58'41"N and 36°22'21"E. /Beacon No.10/</p> |
| <p>11. ከዚያም ከጉልት ቁጥር 10 በቀጥታ መስመር በስተምዕራብ አቅጣጫ በ7.0 ኪ.ሜ ርቀት በጎቦ ተራራ ሰሜናዊ እግር ሥር 05°58'27" ሰሜን እና 36°18'35" ምስራቅ። (ጉልት ቁጥር 11)፤</p> | <p>11. Thence in a straight line alignment to the west direction 7.0 km from Becan No 10 on the summit of Mt. Gobo, 05°58'27" N and 36°18'35"E. /Beacon No.5/</p> |
| <p>12. ከዚያም ከጉልት ቁጥር 11 በቀጥታ መስመር በስተምዕራብ አቅጣጫ በ7.0 ኪ.ሜ ርቀት ከሚገኘው ከጉልት ቁጥር 1 ጋር ይገናኛል።</p> | <p>12. Thence in a straight line alignment to the west direction 7.0 km from Becon No. 11 joins the commencement point, Becon No. 1.</p> |

ክፍል ስድስት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

6. አስተዳደር፣ አደረጃጀት እና ቁጥጥርና ክትትል

1. የክልሉ መንግስት ከፌደራል የቁጥጥር አደንቀብውን የዱር እንስሳት ጥበቃ፣ ልማትና አጠቃቀም ቦታን ለማስተዳደር ስልጣን በተሰጠው መ/ቤት በሚወጡ አግባብ ባላቸው ሕጎችና ደንቦች መሰረት እንዲተዳደር ያደርጋል።
2. የዱር እንስሳት ቁጥጥር አደንቀብውን የማልማት ኃላፊነት የሚወስደው ኮንሴሽነር ከክልል ባለ-መያዎች ጋር በመሆን የመሰረተ ልማት ፍላጎት እንዲሟላ ያደርጋል፣ የጥበቃና ልማት እስትራቴጂዎችን ይነድፋል፣ ተፈጻሚም ያደርጋል።
3. የክልሉ መንግስት የቁጥጥር አደንቀብውን የዱር እንስሳት ጥበቃ፣ ልማትና አጠቃቀም ሁኔታ ይገመግማል፣ ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋል፣ የእርምጃ እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋል።
4. የክልሉ መንግስት የቁጥጥር አደንቀብውን ሥራውን በአግባቡ ለማከናወን እንዲችል አስፈላጊውን የቴክኒክና አስተዳደራዊ ድጋፎች ያደርጋል።

7. ደንቡ የሚጻፍበት ጊዜ

ይህ ደንብ በክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት ከጸደቀበት ከ _____ ቀን 2001 ዓ.ም ጀምሮ የጻፍ ይሆናል።

ሽፈራው ሽጉጤ
□ደብብ ብሔሮች ብሔረሰቦችን ሕዝቦች ክልል መንግስት
ርዕሰ መስተ□□ር
ሃ□ሣ

PART SIX
SPECIAL PROVISIONS

6/ Management, Organization, and Monitoring and Evaluation

1. The Regional Government shall make the Murelle Controlled Hunting Area to be managed by all applicable laws and regulations, which shall be designed by the responsible authorized body.
2. The concessionaire responsible for developing the area with the regional experts shall fulfill the infrastructural demand of the area, and shall design the protection and development strategies and implement accordingly.
3. The Regional Government shall evaluate, follow and control the wildlife protection, development and utilization, and shall enforce to take the correction measures.
4. The Regional Government shall provide the necessary technical and administrative support for the proper operation of the area.

7. Effective Date of the Regulation

The regulation shall come to effect from the date of its approval by the regional council _____ 2009.

Shiferaw Shigute
President,
Southern Nations, Nationalities and Peoples Regional State
Hawassa

Map of Welshet-Sala Controlled Hunting Area (CHA)

